




(imageless edition)

- Zulu folktales
- Wiehan de Jager
- Mezemir Girma
- Amharic
- Level 4



የግሪክ ግጥም ግጥም



Storybooks Canada

storybookscanada.ca

የግሪክ ግጥም ግጥም

Written by: Zulu folktales
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Mezemir Girma

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>



ይህ የማር ቆራጭ መሪ የንግድና ግንባራ የተባለ ገብጋባ ወጣት ታሪክ ነው። አንድ ቀን ግንባራ አደን ላይ ሳለ የንግድን ጥሪ ሰማ። ግንባራ ማርን አሰቦ ጎመደ። ከራሱ በላይ ባሉት የዛፍ ቅርንጫፎች ወፉን እስኪያየው ድረስ እየፈለገ ቆሞ ብሎ በጥንቃቄ አደመጠ። <<ችክ፣ ችክ፣ ችክ>> በማለት ወደ ቀጣዮቹ ዛፎች እየበረረ ትንሹ ወፍ ጮኸ። ግንባራ መከተሉን እርግጠኛ ለመሆን ቆሞ እያለ እያየ <<ችክ፣ ችክ፣ ችክ>> እያለ ተጣራ።

::ፃፋኃልሂ


፲፩ ፲፱፻፲፯ ፲፭፻፳፻፱ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯

::ሃህፀው ጠላቅፍ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯

፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯

፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯

፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯ ፲፯፻፶፯





ስለዚህ ግንቢሌ የማደኛ ጦሩን ከዛፍ ስር አስቀምጦ ደረቅ
እንጨቶችን ለቀመና እሳት አቀጣጠለ። እሳቱ በደንብ ሲቀጣጠል
አንድ ረጅም ደረቅ እንጨት በእሳቱ መካከል አደረገ። ይህም እንጨት
ሲነድ ብዙ ጭስ የሚወጣው ዓይነት ነበር። በእሳት ያልተያያዘውን
የእንጨቱን ጫፍ በጥርሱ ይዞ ዛፍ ይወጣ ጀመር።


፡ቅጾኝ ልራላጊጊጊ ፤ጾሠ ሰገሀ ቅጾጾላላላ

ልራላላግ ፡፡ጌሰጊ ቅጊሳሰሰ ሰጊሰጊ ልራጊጊ ፡፡ሰገሰጊ

ሰጊሰጊ ጾሰ ጳግግ ጊጊጊጊጊ ጊጊጊጊ ጾላ ላላላላላላላላ ሳጊሰጊ

ሰጊሰጊ ልራላጊጊ ፡፡ሰጊጊጊጊ - ቅጊጊ ላላላ ጊጊ ጾላ


ላላ ጾላ ጾላ ጾላ ፡፡ሰጊሰጊ ጊጊ ጾላ ጊጊ ልራላጊጊ



፡፡ላላላላ ጊጊጊ ጊጊጊ ጊጊጊ ጊጊጊ ጊጊጊ ጊጊጊ


ጊጊጊ ጊጊ ጊጊጊ ጊጊጊ ጊጊጊ ጊጊጊ ጊጊጊ ጊጊጊ

ጊጊ ጊጊ ጊጊ ጊጊ ጊጊ ጊጊ ጊጊ ጊጊ ጊጊ ጊጊ ጊጊ ጊጊ






ንቦቹም እንደወጡ ግንጊሌ እጆቹን ወደ ቀኔቸው አስገባቸው።
 በጥሩ ማር የተሞላ ብዙ ከባባድ እጭም አወጣ። በትከሻውም ላይ
 ካነገተው ኮረጃ አስቀመጠውና ከዛፉ መወረድ ጀመረ።




ነብሯ ለቀም ሳታደርገው ግንጊሌ ከዛፉ በፍጥነት መውረድ ጀመረ።
 በፍጥነቱም የተነሳ አንዱን ቅርንጫፍ ስቶት መሬት ላይ ክፉኛ ወድቆ
 ቁርጭምጭሚቱ ዞረ። በተቻለው መጠን በፍጥነት እያነከሰ ሄደ።
 ዕድሉ ረድቶት ነብሯ እንቅልፍ ስለተጫናት አላሳደችውም። ንጌዴ፣
 የማር ቆራጩ መሪ፣ በቀሉን ተበቅሏል። ግንጊሌ ም ትምህርት
 ቀስሟል።

፡፡ጋወጃ ቁሁሠጽ ረቱጠላሁ
 ሠጠቀተ ጽህ ጽርረኛ ላላ ህረሠላላ ጠጽረረ ፡፡ጽገወ ጽዘላ ላረረጠ
 ጠጽገጽጽጽጽ ፡፡ጋወጃ ጋወጠጠጽ ጻሁ ሁገቀ ቱግወላ ህጽጽጽጽ
 ህጽጽጽጽጽ ጽረረ ፡፡ጋሁረ ቀሀሠጽ ጠሠሁጽጽ ረጋጽ ሠገቁ
 ሁረቱ ጋጠ ጠጠጽ ረረሁጽጽ ጠጠጽ ሠገቁ ጋጠ ፡፡ጋሁረ
 ላተተተተተ ቱረረሁ ጋረገ ረጽጽጽጽ ረጠጠጽጽ ላረረጠ ጽረረ




፡፡ቱሁጽጽጽጽ
 ረጽጽጽ ላሁ ጋቁላላጽ፡፡፡ጽረ ረጽጽ ፡፡ጽገጽ ሁሀሠ ረጽጽጽ
 ፡፡ጽጽጽጽ ጠሠሁ ቱሠገቁላሁ ጠሁሁሁ ረጽጽጽጽ ጽረረ ጽረረ ፡፡ጋሁረ
 ጋሁረ ረቱሁጽጽጽ ቱግላ ቱግ ረጠጽጽ ጽቀ ረጠ ጋረገ ጠጠጽጽ ፡፡ጠጠ
 ጽህ ህጽጽጽጽ ላጽወ ህሁ ላላጽወ ፡፡ሁሁሁ ሁገላ ላሁ <<ጠጠጽ
 ላሁጽ ጽህ ቱሁ ቱሁ ጠሠሁ ጠጽቀ ቱሁሁጽጽጽ ፡፡ጠጠ ጽህ
 ጽዘ ሁሁጽጽ ጠሁላሁ ረጠጽ ላጠጽ ጽሁጽ ጽሁጽ ረጠጽጽ ሁሁጽጽጽ





ግንጊሌ ግን እሳቱን አጥፍቶ፣ ጦሩን አንስቶና ወፉን ረሰቶ ወደቤቱ መሄድ ጀመረ። ንጌዴም በንዴት <<ቪክ ቶር! ቪክ ቶር>> ሲል ተጣራ። ግንጊሌም ቆም ብሎ ትንሹ ወፍ ላይ አፈጠጠበትና ጮክ ብሎ ሳቀ። <<ትንሽ ማር ፈለገህ ነው፣ ነው አይደል፤ ወዳጄ? አሃ! ግን ስራውን ሁሉ እኮ እኔ ነኝ የሰራሁት፤ የተነደፍኩትም እኔው ነኝ። ታዲያ ከዚህ ማር ለምን እሰጥሃለሁ?>> አለው። ነገደም ተናደደ። እንደዚህ መደረግ አልነበረበትም! መበቀል ግን አለበት።



አንድ ቀን በድጋሚ፣ ከብዙ ሳምንታት በኋላ ግንጊሌ ንጌዴ ማር ሊጠቁመው ሲጠራው ሰማ። ያንን ጣፋጭ ማር አስታውሶ ወፉን በጉጉት ይከተለው ጀመር። ግንጊሌን በጫካው ጠርዝ ከመራው በኋላ ንጌዴ በአንድ እሾሃማ ዛፍ ስር ለማረፍ ቆመ። <<አሃ፣>> <<ቀፎው በዚህ ዛፍ ላይ መሆን አለበት>> ሲል ግንጊሌ አሰበ።እሳቱን በፍጥነት አያይዞና የሚያያዘውን እንጨት በአፉ ይዞ ዛፉን ይወጣ ጀመር። ንጌዴም ተቀምጦ ይከታተል ጀመር።